

የአሲምባ ድረ-ገጽ የትዝብት አምድ ቁጥር ፮

እባብ የነደፈው ልጥ ሲያይ ቢደነብር አይፈረድበትም!

ኢትዮጵያዊነትን መሠረት ያላደረገ የግንቦት ሰባትና የጎሣ ድርጅቶች ሕብረትን ወይም ጥምረትን በጥርጣሬ ብንገመግም አትፍረዱብን።

1. ሰሞኑን ዶ/ር አክሎግ ቢራራ ለአሲምባ ከለኳቸው መጣጥፎች ውስጥ አንዱ በአማርኛ [“የአራት ፖለቲካ ፓርቲዎችን ስብሰባና ስምምነት በሚመለከት ያቀርብኳቸው መሰረታዊ አስተያየቶች”](#) እና በእንግሊዝኛ ደግሞ ["http://www.assimba.org/Articles/Why%20we%20should%20be%20careful%20not%20to%20judge%20quickly.pdf"](http://www.assimba.org/Articles/Why%20we%20should%20be%20careful%20not%20to%20judge%20quickly.pdf) ያቀረቡትን ላነብንና መልዕክታቸው አሻሚ ለሆነብን፤ ሊበሏት ያማራቸውን አሞራ ቆቅ ይሏታል የሚለውን እንድናስብ ያስገድደናል። ብርሃኑ ነጋና ድርጅቱ የሻቢያ ማሰሻዎች መሆናቸውን ልምናውቅ የዶ/ሩ ምክር ባይዋጥልን ይቅርታ። እንዲያውም በስተ አሜሪካ በኩል ወያኔን ተኪ ቡድን እነ ብርሃኑ ነጋን ጨምሮ ወያኔን ጠግኖ ሥልጣን ሊካፈል የተዘጋጀ ክፍ አለ የሚለውን ያረጋገጠልን ይመስለናል። ተባብሮ ተጋግሮ አልቆለታል ነው የምንሰማው። ልክ እንደ በ 1983ቱ ስለ መለስ ዜናዊ በኒው ዮርክ ታይምስ እንደወጣው ሁሉ ስለ ብርሃኑም በቅርቡ በዚሁ ጋዜጣ የተጻፈው ለምን ይሆን ብለን ለምንጠይቅ ማለት ነው። መሪ ሲመረጥልን ማለት ነው።

<http://www.assimba.org/Articles/once-a-bucknell-professor-now-the-commander-of-an-ethiopian-rebel-army.pdf> (Aug 31 2016 NY Times)

<http://www.assimba.org/Articles/man-in-the-news-a-mellowed-marxist-meles-zenawi.pdf> (May 30, 1991 NY Times)

በነገራችን ላይ ወያኔ እኮ የጡት አባቶቹን ምክርም አልቀበል ብሎ የራሱን ለመቀየስ (በቻይናዎቹ እርዳታ - ባለቤቱን የተማመነች በግ ላቷን ከውጭ ታንጠለጥላለች እንዲሉ) ጉልቻ መለዋወጥ ጀምሮ የለ። ለመሆኑ ከወደውጭ በምዕራባውያን አማላጅነት ወያኔን እንማጸናለን ለሚሉን ምክረው ምክረው አልሰማም ካለም መከራ ይምከነው ነው የምንለው።

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼምም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረ-ብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጸች ያሳያሉ። ይህም የትግል አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጸ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገጾች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።

የአሲምባ ድረ-ገጽ የትዝብት አምድ ቁጥር ፮

ለነ ዶ/ር የምናሳስበው መተባበርን የሚጠላ የለም። መተባበር ከነማን ጋር? መመለስ ያለበት ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያን እናፈርሳታለን ብለው ከሚዝቱን ጋር ምን ልናገኝ? አሁንም መላልሰን መተባበር በኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያ ባንዲራ ጥላ ሥር ብቻ! ከዚያ በታች አንቀበልም የምንል አገር ወዳዶችን ለቀቅ። ለመሆኑ እነ ዶ/ር አክሎግ የዘር ፖለቲካ የነጋበት ጅብ እንደሆነ አውቀውታል? እስኪ አስቀድመው በኢትዮጵያውያን ጥላ ሥር እንድንሰባሰብ ጥረት ያድርጉልን።

የአሲምባ ድረ-ገጽ አዘጋጅ

ኢትዮጵያውያን ያለጥርጥር በትግላችን ያቸንፋል።

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼም የበለጠ የተሳሳቀውና ትግሉንም በሕብረ-ብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጸች ያሳያሉ። ይህም የትግል አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጸ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገጾች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።